



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አምስተኛ ዓመት ቁጥር ፬፰
አዲስ አበባ-የካቲት ፪ ቀን ፲፱፻፺፩

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

5th Year No. 38
ADDIS ABABA - 9th February, 1999

ማውጫ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ደንብ ቁጥር ፪/፲፱፻፺፩ ዓ.ም. መራጮች በተመራጮች ላይ አመኔታ ያጡ መሆኑን የሚገልጹ በትን ሥርዓት ለመወሰን የወጣ የብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ደንብ ገጽ ፱፻፹፯

CONTENTS

National Electoral Board of Ethiopia Regulations No. 2/1999
Determination of the Procedure for Expression by the Electorate of the Loss of Mandate of Deputies
National Electoral Board Regulations Page 987

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ደንብ ቁጥር ፪/፲፱፻፺፩

በየደረጃው የሚገኙ ምክር ቤቶች አባላት የመረጣቸውን ሕዝብ አመኔታ በሚያጡበት ጊዜ ከአባልነት የሚወገዱበትን የአፈጻጸም ሥርዓት ለመወሰን የወጣ ደንብ

NATIONAL ELECTORAL BOARD OF ETHIOPIA REGULATIONS NO. 2/1999

REGULATIONS TO DETERMINE THE PROCEDURE FOR THE EXECUTION OF THE RECALL, UPON LOSS OF THE MANDATE OF THE ELECTORATE, OF DEPUTIES ELECTED TO COUNCILS AT EVERY LEVEL

CHAPTER ONE General

ምዕራፍ አንድ ጠቅላላ

፩. አውጪው ባለሥልጣን ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በመራጮቻቸው አመኔታን በሚያጡበት ጊዜ ስለሚወሰድ እርምጃ በወጣው አዋጅ ቁጥር ፹፰/፲፱፻፹፱ አንቀጽ ፬ ንዑስ አንቀጽ (፩)፣ (፪) እና (፫) እንዲሁም ክልሎች ባወጧቸው አዋጆች አግባብነት ያላቸው አንቀጾች በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል።

1. *Issuing Authority*
These Regulations are issued by the National Electoral Board pursuant to authority vested in it by Article 4 sub-Articles (1), (2) and (3) of the Loss of Mandate of Members of the House of Peoples' Representatives Proclamation No. 88/1997 and by the relevant provisions of respective laws enacted by Regions.

፪. አጭር ርዕስ ይህ ደንብ “መራጮች በተመራጮች ላይ አመኔታ ያጡ መሆኑን የሚገልጹበትን ሥርዓት ለመወሰን የወጣ የብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ደንብ ቁጥር ፪/፲፱፻፺፩” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2. *Short Title*
These Regulations may be cited as the “Determination of the Procedure for Expression by the Electorate, of the Loss of Mandate of Deputies, National Electoral Board Regulations No. 2/1999.”

፫. ትርጓሜ በዚህ ደንብ ውስጥ፣
፩. “የወረዳ ምርጫ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ” ማለት፣
ሀ) የምርጫ ክልሉ በሚገኝበት ወረዳ በቦርዱ የቋሚ ምርጫ አስፈጻሚነት መታወቅያ የተሰጠው የወረዳ ምርጫ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነው።

3. *Definitions*
In these Regulations:
1) “Woreda Electoral Office Head” means:
(a) the Head of the Electoral Office of a Woreda, composing a constituency, to whom a permanent election executioner's identity card is issued by the Board;

የንዱ ዋጋ
Unit Price 3.40

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፱፻፺፩
Negarit G.P.O.Box 80,001

ለ) ከአንድ በላይ የሆኑ ወረዳዎች በአንድ የምርጫ ክልልነት በተጣመሩበት ሁኔታ የመጀመሪያ ደረጃ የይወረድልን ጥያቄ አቅራቢዎች በብዛት በሚገኙበት ወረዳ የሚገኘው የወረዳ ምርጫ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነው፤

፩. “የምርጫ ክልል” ማለት ለምርጫው አፈጻጸም ተግባር የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰየመውና ለየምክር ቤቶቹ የተወሰነ ብዛት ያላቸው ተመራጮች የሚወክሉበት አካባቢ ነው፤

፪. “ቦርድ” ማለት የኢትዮጵያን የምርጫ ሕግ ከኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግሥት ጋር ለማጣጣም በወጣው አዋጅ ቁጥር ፩፻፲፩/፹፯ አንቀጽ ፫ መሠረት የተቋቋመው ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ነው፤

፫. “የምርጫ ጣቢያ” ማለት ቦርዱ ባወጣው መመሪያ መሠረት በየቀበሌው የተቋቋመ ምርጫ አስፈጻሚ አካል ነው፤

፬. “አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ” ማለት በብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ደንብ ቁጥር ፩/፲፱፻፹፯ አንቀጽ ፵፰ መሠረት በምርጫ ጣቢያ ወይም በወረዳ ምርጫ ጽሕፈት ቤት ደረጃ የተቋቋመና በዚህ ደንብ አፈጻጸም ሂደት በሚነሱ አቤቱታዎች ላይ አስተዳደራዊ ውሳኔ ለመስጠት ሥልጣን የሚኖረው ኮሚቴ ሲሆን፤ የቦርዱ ጽሕፈት ቤት በሚያወጣው መመሪያ መሠረት፤ በቀበሌ ምርጫ ጽሕፈት ቤት ደረጃ የሚቋቋመውንም አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ይጨምራል።

ምዕራፍ ሁለት

የመጀመሪያ ደረጃ የይወረድልን ጥያቄ

ስለሚቀርብበት ሥርዓት

፱. የይወረድልን ጥያቄ አቀራረብ

፩. በመጀመሪያ ደረጃ አንድ መቶ (፫) የሚሆኑ መራጮች የይወረድልን ጥያቄያቸውን በሚኖሩበት ወረዳ ለሚገኘው የወረዳ ምርጫ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ለማትረብ ይችላሉ።

፪. በየትኛውም ደረጃ በተቋቋሙ ምክር ቤቶች አባላት ላይ የይወረድልን ጥያቄ ሊያቀርቡ የሚችሉት ተመራጭ በሚወክለው የምርጫ ክልል የሚኖሩ መራጮች ብቻ ናቸው።

፫. የወረዳው ምርጫ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ የይወረድልን ጥያቄ ማመልከቻውን የሚቀበለው የቦርዱ ጽሕፈት ቤት በሚያወጣው መመሪያ መሠረት እና ማመልከቻው በምርጫ ሕግ አዋጅ ቁጥር ፩፻፲፩/፹፯ አንቀጽ ፲፱ መሠረት የመምረጥ መብት ባላቸው ግለሰቦች የቀረበ ሲሆን ብቻ ነው።

፬. የወረዳው ምርጫ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ በዚህ አንቀጽ ገዕዝ አንቀጽ (፫) በተጠቀሰው መሠረት የተቀበለውን ግመልክቻ፡

ሀ) ያልተገለጸ ከሆነ አለመሟላቱን፡

(b) the Woreda Electoral Office Head of the Woreda to which a larger number of the initial petitioners for recall belong, in a situation where a constituency is composed of more than one Woreda;

2) “Constituency” means a locale designated, by the House of Peoples’ Representatives, for the purpose of holding elections and from which a specific number of Deputies are represented in respective Councils;

3) “Board” means the National Electoral Board established under Article 3 of the Proclamation to make the electoral law of Ethiopia conform with the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 111/1995;

4) “Polling Station” means an election execution body established in every Kebele, pursuant to directives issued by the Board;

5) “Grievance Hearing Committee” means a committee established at the polling station or the Woreda Electoral Office level, pursuant to Article 48 of the National Electoral Board Regulations No. 1/1994, with the power to render administrative decisions on complaints arising in the process of execution of these Regulations; and includes the Grievance Hearing Committee to be established at the Kebele Electoral Office level, in accordance with directives issued by the Secretariat of the Board.

CHAPTER TWO

Procedure For Presentation of Initial Request For Recall

4. Presentation of Request For Recall

1) Initially, one hundred (100) electors may present their request for recall to the Head of the Electoral Office of the Woreda wherein they reside.

2) Those qualified to make a request for the recall of members of Councils, established at any level, shall only be electors residing within the respective constituency that the Deputy represents.

3) The Woreda Electoral Office Head shall consider the petition for recall in accordance with directives issued by the Secretariat of the Board and only where it is presented by individuals qualified to elect under Article 19 of the Electoral Law Proclamation No. 111/1995.

4) Subject to verification that the petition received by him, in accordance with sub-Article (3) of this Article:

(a) does not meet,

ለ) የተሟላ ከሆነ መሟላቱን፤ አረጋግጦ ከቦርዱ ጽሕፈት ቤት በሚላከው ቅጽ ላይ የራሱን እና የሁለቱን የወረዳ ምርጫ ጽሕፈት ቤት አባላት ፊርማ በማኖር ከአሥራ አምስት (፲፮) ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ወደ ቦርዱ ጽሕፈት ቤት የመላክ ግዴታ አለበት።

፩. የቦርዱ ጽሕፈት ቤት የቀረበውን ማመልከቻ ለቦርዱ አቅርቦ ቦርዱ ተገቢውን ውሳኔ እንዲሰጥበት ያደርጋል።

፪. ቦርዱ፤

ሀ) የቀረበው ማመልከቻ ለይውረድልን ጥያቄው መነሻ ሊሆን አይችልም ብሎ ውሳኔ ከሰጠ፤ ጽሕፈት ቤቱ ይህንኑ ውሳኔ በመገናኛ ብዙሃን እንዲገለጽ ያደርጋል፤ ወይም

ለ) ማመልከቻው ለይውረድልን ጥያቄው መነሻ ብቁ ነው ብሎ ከወሰነ፤ ጽሕፈት ቤቱ በምርጫ ክልሉ አግባብ ያለው ብዛት ያላቸው መራጮች ይህንኑ ጥያቄያቸውን ለማቅረብ በየምርጫው ጣቢያ እየቀረቡ እንዲመዘገቡ፤

- (i) ምዝገባው የሚጀመርበትን ቀን፤
- (ii) ምዝገባው የሚጠናቀቅበትን ቀን፤
- (iii) የይውረድልን ጥያቄ አቅራቢዎቹ የተመዘገቡ ቡድኖች መዛግብት ለሕዝብ ይፋ የሚሆኑባቸውን ቀናት፤

የጊዜ ሠሌዳ አዘጋጅቶ ለቦርዱ በማቅረብ ሲጸድቅ በመገናኛ ብዙሃን በይፋ ለሕዝብ ያሳውቃል።

ምዕራፍ ሦስት

የይውረድልን ጥያቄ አቅራቢዎች አመዘጋገብ ሥርዓት

፩. የአመዘጋገብ ሥርዓት

፩. ቦርዱ በሚያወጣው የጊዜ ሠሌዳ መሠረት የይውረድልን ጥያቄ አቅራቢዎችን ለመመዘገብ ምርጫ ጣቢያዎች ክፍት ሆነው ሥራቸውን ያካሂዳሉ።

፪. የይውረድልን ጥያቄ ለማቅረብ መመዘገብ የሚችሉት፤

- ሀ) ኢትዮጵያዊ የሆኑ፤
 - ለ) በምርጫ ክልሉ ቢያንስ ሁለት ዓመት የኖሩ፤
 - ሐ) ዕድሜያቸው ከአሥራ ስምንት (፲፰) ዓመት ያላነሱ፤
 - መ) በአዕምሮ በሽታ ምክንያት ለመወሰን ያልተሳናቸው፤
 - ሠ) በፍርድ የተወሰነባቸው የአሥራት ቅጣት ካለ ይህንኑ የፈጸሙ፤
- ግለሰቦች ናቸው።

፫. የይውረድልን ጥያቄ አቅራቢዎች መመዘገብ የሚችሉት በሚኖሩበት ቀበሌ በሚገኝ ምርጫ ጣቢያ በግንባር በመቅረብ ብቻ ነው።

፬. ማንኛውም የይውረድልን ጥያቄ አቅራቢ አንድ ምርጫ ጣቢያ ላይ ብቻ አንድ ጊዜ ይመዘገባል።

፭. ማንኛውም የይውረድልን ጥያቄ ለማቅረብ መመዘገብ የሚፈልግ ግለሰብ ለምዝገባው በተወሰኑት ቀናት ውስጥ ማንነቱን የሚገልጽ መረጃ በማቅረብ በምርጫ ጣቢያው ተገኝቶ ይመዘገባል።

፮. የተመዘጋገቡ ማንነት የሚገልጽ ዝርዝር መረጃ በምርጫ ጣቢያው ውስጥ በሚገኘው የይውረድልን ጥያቄ አቅራቢዎች መዝገብ ውስጥ ይሰፍራል።

፯. ቀጥሎም ተመዘጋገቡ የጽሑፍ ፊርማውን ወይም የቀኝ አውራጣት አሻራውን በይውረድልን ጥያቄ አቅራቢዎች መዝገብ ውስጥ ከራሱ ስም አንጻር በሚገኘው ክፍት ቦታ ላይ እንዲሰፍር ያደርጋል።

(b) meets the necessary requirements, the Head shall have the form, provided by the Secretariat of the Board, signed by himself and the other two members of the Woreda Electoral Office and dispatch it to the Secretariat of the Board within not more than fifteen (15) days.

5) The Secretariat of the Board shall submit the petition to the Board for it to render the proper decision thereon.

6) Where the Board:

(a) decides that the petition submitted does not warrant a request for recall, the Secretariat shall publicize same on the mass media; or

(b) decides that the petition warrants a request for recall, in order for the appropriate number of electors within the constituency to register at respective polling stations and forward said request, the Secretariat shall work out and submit a time-table on:

- (i) the date of commencement of registration;
 - (ii) the date of conclusion of registration;
 - (iii) the dates during which the register of petitioners for recall is to be open for public scrutiny;
- and officially publicize same on the mass media upon its approval by the Board.

CHAPTER THREE

Procedure for Registration of Petitioners for Recall

5. *Registration Procedure*

1) Polling stations shall be open and undertake operations on registration of petitioners for recall in accordance with the time-table set by the Board.

- 2) Individuals shall be qualified to register as petitioners for recall, where they:
 - (a) are Ethiopian nationals;
 - (b) have been residing within the constituency for, at least, two years;
 - (c) are not less than eighteen (18) years of age;
 - (d) are not notoriously insane;
 - (e) have served a term of imprisonment, if any, under a sentence.

3) Petitioners for recall shall be registered only by appearing in person before the polling station of the Kebele of their residence.

4) Any petitioner for recall shall be registered once and at one polling station only.

5) Any individual desiring registration to make a request for recall shall be registered, within the time set for same, by producing proof of his/her identity while appearing before a polling station.

6) Particulars on the identity of the person registered shall be entered in the register of petitioners for recall, kept at the polling station.

7) Subsequently, the person registered shall affix his/her signature or the thumbmark of his/her right hand in the vacant space corresponding to his/her name in the register of petitioners for recall.

፮. ስለሕዝብ ታዛቢዎች እና ወኪሎች

፩. የምርጫ ጣቢያው ኃላፊ ቀደም ሲል በተከናወኑ ምርጫዎች በምርጫ ጣቢያው የሕዝብ ታዛቢዎች የነበሩትን ግለሰቦች የይወ-ረድልን ጥያቄ አቅራቢዎች ምዝገባ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅበት ጊዜ ድረስ የምዝገባውን ሂደት በምርጫ ጣቢያው በመገኘት እንዲታዘቡ ያደርጋል።

፪. የይወ-ረድልን ጥያቄ የቀረበበት ተመራጭ ፣ ቦርዱ ያወጣው የጊዜ ሠሌዳ መሠረት ፣ በየምርጫ ጣቢያው የይወ-ረድልን ጥያቄ አቅራቢዎች ምዝገባ ተጀምሮ እስከ ሚጠናቀቅበት ጊዜ ድረስ እንዲሁም እንደ አግባብነቱ በምርጫ ጣቢያ ፣ በቀበሌ ወይም በወረዳ ምርጫ ጽሕፈት ቤት የተመዘገቡዎት ብዛት በሚጠቃለልበት ጊዜ ወኪሎቹን የመመደብ መብት አለው።

ምዕራፍ አራት

በይወ-ረድልን ጥያቄ አቅራቢዎች አመዘጋገብ ላይ

ስለሚቀርብ አቤቱታ እና የውሳኔ አሰጣጥ

፯. ስለአቤቱታ አቀራረብ

፩. ቅሬታ አቅራቢዎች በዚህ ደንብ አንቀጽ ፮ ንዑስ አንቀጽ (፪) በተጠቀሱት ምክንያቶች ብቻ በማንኛውም ጊዜ በተመዘገቡዎቹ ላይ አቤቱታቸውን ለምርጫ ጣቢያው አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ማቅረብ ይችላሉ።

፪. ቅሬታ አቅራቢዎች በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ከተጠቀሰው ውጪ የአመዘጋገብ ሂደቱንም ሆነ የተመዘገቡዎቹን ብዛት ማጠቃለልን አስመልክቶ አቤቱታቸውን እንደ አግባብነቱ ለምርጫ ጣቢያው ፣ ለቀበሌ ወይም ለወረዳው አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ማቅረብ ይችላሉ።

፫. የምርጫ ጣቢያው ወይም የቀበሌው አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ወይም (፪) መሠረት ለቀረበለት አቤቱታ በሃያ አራት (፳፬) ሰዓት ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ይሰጣል።

፬. የምርጫ ጣቢያው ወይም የቀበሌው አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ወይም (፪) መሠረት ለቀረበለት አቤቱታ በሃያ አራት (፳፬) ሰዓት ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ካልሰጠ በአቤቱታ አቅራቢው ጥያቄ እንደተሰማማ ይቆጠራል።

፭. የምርጫ ጣቢያው ወይም የቀበሌው አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ውሳኔ በሰጠ በአርባ ስምንት (፵፰) ሰዓት ጊዜ ውስጥ እንደ አግባብነቱ ለቀበሌው ወይም ለወረዳው አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ይግባኝ ካልቀረበ የይግባኝ መብት በይርጋ የታገደ ይሆናል።

፮. የቀበሌው ወይም የወረዳው አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ይግባኝ በቀረበለት በሃያ አራት (፳፬) ሰዓት ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ካልሰጠ እንደ አግባብነቱ የምርጫ ጣቢያው ወይም የቀበሌው አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ የሰጠውን ውሳኔ እንዳይፀናው ይቆጠራል።

ምዕራፍ አምስት

የይወ-ረድልን ጥያቄ ስለሚረጋገጥበት ሥርዓት

፰. ስለማረጋገጥ

፩. የወረዳ ምርጫ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ የቦርዱ ጽሕፈት ቤት በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ፣

6. *Public Observers and Representatives*

- 1) The Head of the polling station shall see to it that individuals having served as public observers at the polling station, during previous elections, be present at the polling station and observe the process of registration of petitioners for recall, from its commencement to its conclusion.
- 2) A Deputy against whom a petition for recall is made shall have the right to assign representatives at the respective polling station, from commencement until conclusion of the registration of petitioners for recall in accordance with the time-table set by the Board; and at the polling station, the Kebele or the Woreda Electoral Office, as the case may be, during the adding up of the number of persons registered.

CHAPTER FOUR

Complaints on Registration of Retitioners for Recall and Making of Decisions Thereon

7. *Lodging of Complaints*

- 1) Complainants may, only on the grounds specified under sub-Article (2) of Article 5 of these Regulations, at any time lodge to the Grievance Hearing Committee of a polling station, their complaints against persons registered.
- 2) Other than what is provided under sub-Article (1) of this Article, complainants may lodge to the Grievance Hearing Committee of the polling station, of the Kebele or of the Woreda, as the case may be, their complaints against the registration process and the adding up of the number of persons registered.
- 3) The Grievance Hearing Committee of the polling station or of the Kebele shall render decision, within twenty-four (24) hours, in respect of a complaint made to it pursuant to sub-Article (1) or (2) of this Article.
- 4) Where the Grievance Hearing Committee of the polling station or of the Kebele does not render decision within twenty-four (24) hours, on a complaint made to it pursuant to sub-Article (1) or (2) of this Article, it shall be presumed to have upheld the grievance of the complainant.
- 5) Where an appeal is not made to the Kebele or to the Woreda Grievance Hearing Committee, within forty-eight (48) hours from the time decision is rendered by the Grievance Hearing Committee of a polling station or of a Kebele, as the case may be, the right thereof shall be barred by limitation.
- 6) Where a Kebele or a Woreda Grievance Hearing Committee does not render decision, within twenty-four (24) hours from the time an appeal is made to it, it shall be presumed to have confirmed the decision of the Grievance Hearing Committee of the polling station or of the Kebele, as the case may be.

CHAPTER FIVE

Procedure for Verification of a Request for Recall

8. *Verification*

- 1) The Woreda Electoral Office Head shall, in accordance with directives issued by the Secretariat of the Board, verify:

ሀ) የይወ-ረድልን ጥያቄው በምርጫ ሕግ አዋጅ ቁጥር ፩፻፲፩/፱፯ አንቀጽ ፲፱ መሠረት የመምረጥ መብት ባላቸው መራጮች የቀረበ መሆኑን፤

ለ) የይወ-ረድልን ጥያቄውን ያቀረቡት መራጮች ብዛት አግባብ ባለው መጠን መሠረት መሟላቱን ወይም አለመሟላቱን፤

ሐ) የይወ-ረድልን ጥያቄው የቀረበው በልዩ ምርጫ ክልል ተወካይ ላይ ከሆነ ደግሞ የቅሬታ አቅራቢዎች ብዛት በየጊዜው ቦርዱ በሚወሰነው መጠን መሠረት መሆኑን ወይም አለመሆኑን፤

በማረጋገጥ ከቦርዱ ጽሕፈት ቤት በሚላከው የፈጽሞ ማስተላለፊያ ቅጽ ላይ የራሱን እና የሁለቱን የወረዳ ምርጫ ጽሕፈት ቤት አባላት ፈርማ በማኖር ቦርዱ ከወሰነው የምዝገባ ማጠናቀቂያ ዕለት ጀምሮ ከአሥራ አምስት (፲፮) ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ለቦርዱ ጽሕፈት ቤት ይልካል።

፪. የወረዳው ምርጫ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ፣ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ከተጠቀሰው ሪፖርት ጋር በማያያዝ፣ የይወ-ረድልን ጥያቄ አቅራቢዎችን ወይም ሌሎች የአመዘጋገብ ሂደቱንም ሆነ የተመዘጋገቡዎችን ብዛት ማጠቃለልን አስመልክቶ የቀረቡ አቤቱታዎች ካሉ፡

ሀ) የምርጫ ጣቢያው ወይም የቀበሌው አቤቱታ ሰሚኮሚቴ ውሳኔ የሰጠ ከሆነ የውሳኔውን ግልባጭ፤

ለ) ውሳኔ ያልሰጠ ከሆነ የአቤቱታውን ግልባጭ፤

ሐ) በይግባኝ ለመጣለት አቤቱታ የቀበሌው ወይም የወረዳው አቤቱታ ሰሚኮሚቴ ውሳኔ የሰጠ ከሆነ የውሳኔውን ግልባጭ፤

ለቦርዱ ጽሕፈት ቤት ይልካል።

፫. በዚህ ደንብ አንቀጽ ፱ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የይወ-ረድልን ጥያቄ አቅራቢዎቹ ብዛት የወረዳ ወይም የቀበሌ ምክር ቤቶች ድጋፍ የሚያስፈልገው ከሆነ፣ የወረዳው ምርጫ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ይኸው ድጋፍ መሰጠቱን የቦርዱ ጽሕፈት ቤት በሚያወጣው መመሪያ መሠረት አረጋግጦ በሪፖርት መላኪያ ቅጽ ላይ በመሙላት ለቦርዱ ጽሕፈት ቤት ይልካል።

፬. የቦርዱ ጽሕፈት ቤት ከወረዳው ምርጫ ጽሕፈት ቤት የቀረበለትን ሪፖርት ለቦርዱ በማቅረብ ቦርዱ ተገቢውን ውሳኔ እንዲሰጥ ያደርጋል።

፭. ቦርዱ፡

ሀ) በቀረበው ሪፖርት አግባብ ያለው የይወ-ረድልን ጥያቄ አቅራቢዎች ብዛት አልተሟላም በማለት የይወ-ረድልን ጥያቄው ውድቅ እንዲሆን ከወሰነ፣ የቦርዱ ጽሕፈት ቤት ይህንኑ ውሳኔ በመገናኛ ብዙሃን በይፋ እንዲገለጽ ያደርጋል።

ለ) በቀረበው ሪፖርት አግባብ ያለው የይወ-ረድልን ጥያቄ አቅራቢዎች ብዛት የተሟላ ነው በማለት ጥያቄው የቀረበበት ተመራጭ የመረጠውን ሕዝብ አመኔታ አጥቷል ብሎ ከወሰነ፣ የሕዝብ አመኔታን ባጣው ተመራጭ ምትክ በምርጫ ክልሉ የማሟያ ምርጫ ለማካሄድ የቦርዱ ጽሕፈት ቤት የምርጫ አፈጻጸም የጊዜ ሠሌዳ አዘጋጅቶ ለቦርዱ በማቅረብ ሲጸድቅ በመገናኛ ብዙሃን በይፋ እንዲገለጽ ያደርጋል። ሆኖም የማሟያ ምርጫው መካሄድ ያለበት ቦርዱ ተመራጭ የመረጠውን ሕዝብ አመኔታ አጥቷል ብሎ በይፋ ከወሰነበት ቀን ጀምሮ ከሦስት (፫) ወራት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ነው።

(a) whether the request for recall is made by electors qualified to vote under Article 19 of the Electoral Law Proclamation No. 111/1995;

(b) whether or not the required number of electors petitioning for recall is met;

(c) whether or not the number of petitioners for recall is in compliance with that fixed by the Board, from time to time, in the case of a Deputy representing a special constituency; and thereupon, have the reporting form, provided by the Secretariat of the Board, signed by himself and the other two members of the Woreda Electoral Office and dispatch it to the Secretariat of the Board within not more than fifteen (15) days from the date of conclusion of registration, as set by the Board.

2. Together with the report referred to in sub-Article (1) of this Article, in case where complaints on petitioners for recall or other aspects of the registration process and on the adding up of the number of persons registered have been lodged, the Woreda Electoral Office Head shall dispatch, to the Secretariat of the Board:

(a) a copy of the decision, if any, rendered by the Grievance Hearing Committee of the polling station or of the Kebele;

(b) a copy of the statement of complaint, where no decision was rendered thereon;

(c) a copy of the decision, if any, rendered by the Grievance Hearing Committee of the Kebele or of the Woreda, on a complaint respectively made by way of appeal;

3. Without prejudice to the provisions of sub-Article (1) of Article 4 of these Regulations, where the number of petitioners for recall is required to have the endorsement of Woreda or of Kebele Councils, the Woreda Electoral Office Head shall verify, in accordance with directives issued by the Secretariat of the Board, that such endorsement is obtained and state same in the report form and dispatch it to the Secretariat of the Board.

4. The Secretariat of the Board shall submit the report, received from the Woreda Electoral Office, to the Board for it to render the proper decision thereon.

5. Where the Board:

(a) rules against the petition for recall on the ground that, from the report submitted, the required number of petitioners for recall is found not to have been met, the Secretariat of the Board shall officially declare same on the mass media;

(b) decides that a Deputy against whom a request for recall is made has lost the mandate of the respective electorate on the ground that from the report submitted the required number of petitioners for recall, is found to have been met, the Secretariat of the Board shall prepare, and submit to the Board, a time-table for election execution and officially declare same on the mass media upon its approval by the Board; with a view to conducting a by-election within the respective constituency for replacement of the recalled Deputy thereof; provided that the by-election shall be held within not more than three (3) months from the date the Board had officially decided that a Deputy has lost the mandate of the respective electorate.

፱. ቅጣት

ይህን ደንብ በሥራ ላይ እንዲያውል ያሰናኘል ወይም የዚህን ደንብ ድንጋጌዎች የተላለፈ ሰው ወይም በሌላ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል እግብብ ባለው የወንጀል ስር ሕግ መሠረት ይቀጣል።

፲. ደንቡ የግብርና ባለቤቱ

ይህ ደንብ ከመጋቢት ፲፩ ቀን ፲፱፻፺፺ ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ የካቲት ፪ ቀን ፲፱፻፺፩ ዓ.ም.

ከግል በድሪ
የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ

9. Penalty

Any natural or juridical person obstructing the implementation of these Regulations or violating the provisions hereof shall be punishable in accordance with the relevant penal law.

10. Effective Date

These Regulations shall come into force as of the 23rd day of March, 1998.

Done at Addis Ababa, this 9th day of February, 1999.

KEMAL BEDRI
CHAIRMAN OF THE NATIONAL ELECTORAL
BOARD